

# መጽሐፈ ፡ አስቴር ።

(ክላላ.1.20020507)

መጽሐፈ ፡ አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 1 ።

ምዕራፍ ፡ 1 ።

1 ፤ በአርጤክስስም ፡ ዘመን ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ ይህም ፡ አርጤክስስ ፡ ከህንድ ፡ ዠምሮ ፡ እስከ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ድረስ ፡ በመቶ ፡ ኻያ ፡ ሰባት ፡ አገሮች ፡ ላይ ፡ ነገሠ ።

2 ፤ በዚያም ፡ ዘመን ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስስ ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ በነበረው ፡ በመንግሥቱ ፡ ዙፋን ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ሳለ ፡

3 ፤ በነገሡ ፡ በሥራተኛው ፡ ዓመት ፡ ለባለሚሎቹና ፡ ለአገልጋዮቹ ፡ ኹሉ ፡ ግብዣ ፡ አደረገ ፤ የፋርስና ፡ የሜዶን ፡ ታላላቆች ፡ ኹሉ ፡ የየአገሩ ፡ ዐዛውንትና ፡ ሹማምት ፡ በፊቱ ፡ ነበሩ ።

4 ፤ የከበረውንም ፡ የመንግሥቱን ፡ ሀብት ፡ የታላቁንም ፡ የግርማዊነቱን ፡ ክብር ፡ መቶ ፡ ሰማንያ ፡ ቀን ፡ ያክል ፡ አሳያቸው ።

5 ፤ ይህም ፡ ቀን ፡ በተፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ ውስጥ ፡ ለተገኙት ፡ ሕዝብ ፡ ኹሉ ፡ ከታላቁ ፡ ዠምሮ ፡ እስከ ፡ ታናሹ ፡ ድረስ ፡ ንጉሡ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ባለው ፡ አደባባይ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ግብዣ ፡ አደረገ ።

6 ፤ ነጭ ፡ አረንጓዴ ፡ ሰማያዊም ፡ መጋረጃዎች ፡ ከጥሩ ፡ በፍታና ፡ ከሐምራዊ ፡ ግምጃ ፡ በተሠራ ፡ ገመድ ፡ በብር ፡ ቀለበትና ፡ በእብነ ፡ በረድ ፡ አዕማድ ፡ ላይ ፡ ተዘርግተው ፡ ነበር ፤ ዐልጋዎቹም ፡ ከወርቅና ፡ ከብር ፡ ተሠርተው ፡ በቀይና ፡ በነጭ ፡ በብጫና ፡ በጥቁር ፡ እብነ ፡ በረድ ፡ ወለል ፡ ላይ ፡ ነበሩ ።

7 ፤ መጠጡም ፡ በልዩ ፡ ልዩ ፡ በወርቅ ፡ ዕቃ ፡ ይታደል ፡ ነበር ፤ የንጉሡም ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ እንደ ፡ ንጉሡ ፡ ለጋስነት ፡ መጠን ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ ነበረ ።

8 ፤ ንጉሡም ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ፈቃድ ፡ ያደርገው ፡ ዘንድ ፡ ለቤቱ ፡ አዛዦች ፡ ኹሉ ፡ አዞ ፡ ነበርና ፡ መጠጡ ፡ እንደ ፡ ወግ ፡ አልነበረም ።

9 ፤ ንግሥቱም ፡ አስጢን<sup>252</sup> ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ ቤተ ፡ መንግሥት ፡ ለሴቶች ፡ ግብዣ ፡ አደረገች ።

10 ፤ 11 ፤ በሰባተኛውም ፡ ቀን ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስስ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ጠጥቶ ፡ ደስ ፡ ባለው ፡ ጊዜ ፡ ንግሥቱቱ ፡ አስጢን ፡ መልክ ፡ መልካም ፡ ነበረችና ፡ ውበቷ ፡ ለአሕዛብና ፡ ለአለቃዎች ፡ እንዲታይ ፡ የመንግሥቱን ፡ ዘውድ ፡ ጭነው ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ፊት ፡ ያመጧት ፡ ዘንድ ፡ በፊቱ ፡ የሚያገለግሉትን ፡ ሰባቱን ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ ምሁማንን ፡ ባዛንን ፡ ሐርቦናን ፡ ገበታን ፡ ዘቶልታን ፡ ዜታርን ፡ ከርከስን ፡ አዘዛቸው ።

12 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ንግሥቱቱ ፡ አስጢን ፡ በጃን ፡ ደረባዎቹ ፡ እጅ ፡ በላከው ፡ በንጉሡ ፡ ትእዛዝ ፡ ትመጣ ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለች ፤ ንጉሡም ፡ እጅግ ፡ ተቈጣ ፡ በቀጣውም ፡ ተናደደ ።

13 ፤ ሕግንና ፡ ፍርድን ፡ በሚያውቁ ፡ ኹሉ ፡ ፊት ፡ የንጉሡ ፡ ወግ ፡ እንዲህ ፡ ነበረና ፡ ንጉሡ ፡ የዘመኑን ፡ ነገር ፡ የሚያውቁትን ፡ ጥበበኛዎችን ፡

14 ፤ በመንግሥቱም ፡ ቀዳሚዎች ፡ ኾነው ፡ የሚቀመጡ ፡ የንጉሡ ፡ ባለሚሎች ፡ ሰባቱ ፡ የፋርስና ፡ የሜዶን ፡ መሳፍንት ፡ አርቁስዮስ<sup>253</sup> ፡ ሼታር ፡ አድማታ ፡ ተርሺሽ ፡ ሜሬስ ፡ ማሌሴዳር<sup>254</sup> ፡ ምሙካን ፡ በአጠገቡ ፡ ሳሉ ፡—

15 ፤ በጃን ፡ ደረባዎች ፡ እጅ ፡ የተላከባትን ፡ የንጉሡን ፡ የአርጤክስስን ፡ ትእዛዝ ፡ ስላላደረገች ፡ በንግሥቱቱ ፡ በአስጢን ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የምናደርገው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አላቸው ።

16 ፤ ምሙካንም ፡ በንጉሡና ፡ በዐዛውንቱ ፡ ፊት ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡— ንግሥቱቱ ፡ አስጢን ፡ ዐዛውንቱን ፡ ኹሉና ፡

252 ፋር. ፡ ቫሽቱ ።  
253 ዕብ. ፡ ካርሼና ።  
254 ዕብ. ፡ ማርስና ።

በንጉሡ : በአርጤክስስ : አገር : ያሉትን : አሕዛብ : ሹሉ : በድላለች : እንጂ : ንጉሡን : ብቻ : የበደለች : አይደለችም ::  
17 ፤ ይህ : የንግሥቲቱ : ነገር : ወደ : ሴቶች : ሹሉ : ይደርሳልና፡- ንጉሡ : አርጤክስስ : ንግሥቲቱ : አስጢን : ወደ :  
ርሱ : ትገባ : ዘንድ : አዘዘ ፤ ርሷ : ግን : አልገባችም : ተብሎ : በተነገረ : ጊዜ : ባሎቻቸው : በዐይናቸው : ዘንድ :  
የተናቁ : ይኾናሉ ::

18 ፤ ዛሬም : የንግሥቲቱን : ነገር : የሰሙት : የፋርስና : የሜዶን : ወይዛዝር : እንዲህና : እንዲህ : ብለው : ለንጉሡ :  
ዐዛውንት : ሹሉ : ይናገራሉ ፤ ንቀትና : ቀጣም : ይበዛል ::

19 ፤ ንጉሡም : በፈቅድ ፤ አስጢን : ወደ : ንጉሡ : ወደ : አርጤክስስ : ፊት : ከእንግዲህ : ወዲህ : እንዳትገባ :  
የንጉሡ : ትእዛዝ : ከርሱ : ይውጣ ፤ እንዳይፈርስም : በፋርስና : በሜዶን : ሕግ : ይጻፍ ፤ ንጉሡም : ንግሥትነቷን :  
ከርሷ : ለተሻለችው : ለሌላዬቱ : ይስጥ ::

20 ፤ የንጉሡም : ትእዛዝ : በሰፊው : መንግሥቱ : ሹሉ : በተነገረ : ጊዜ : ሴቶች : ሹሉ : ባሎቻቸውን : ታላቁንም :  
ታናሹንም : ያከብራሉ ::

21 ፤ ይህም : ምክር : ንጉሡንና : ዐዛውንቱን : ደስ : አሠኛቸው ፤ ንጉሡም : እንደ : ምሙካን : ቃል : አደረገ ::

22 ፤ ሰው : ሹሉ : በቤቱ : አለቃ : ይኹን ፤ በሕዝቡም : ቋንቋ : ይናገር : ብሎ : ለአገሩ : ሹሉ : እንደ : ጽሕፈቱ :  
ለሕዝቡም : ሹሉ : እንደ : ቋንቋው : ደብዳቤዎችን : ወደንጉሡ : አገሮች : ሹሉ : ሰደደ ::

መጽሐፈ : አስቴር ፤ ምዕራፍ : 2 ::

ምዕራፍ : 2 ::

1 ፤ ከዚህም : ነገር : በኋላ : የንጉሡ : የአርጤክስስ : ቀጣ : በበረደ : ጊዜ : አስጢንና : ያደረገችውን : የፈረደባትንም :  
ነገር : ዐሰበ ::

2 ፤ ንጉሡንም : የሚያገለግሉ : ብላቴናዎች : እንዲህ : አሉት፡- መልክ : መልካም : የኾኑ : ደናግል : ለንጉሡ :  
ይፈለጉለት ፤

3 ፤ ሴቶችን : ከሚጠብቅ : ከንጉሡ : ጃን : ደረባ : ከሄጌ : እጅ : በታች : እንዲያደርጓቸው ፤ መልክ : መልካሞቹን :  
ደናግል : ሹሉ : ወደሱሳ : ግንብ : ወደ : ሴቶች : ቤት : ይሰበስቧቸው : ዘንድ : ንጉሡ : በመንግሥቱ : አገሮች : ሹሉ :  
ሹማዎቶችን : ያኑር ፤ ቅባትና : የሚያስፈልጋቸውም : ይሰጣቸው ፤

4 ፤ ንጉሡንም : ደስ : የምታሠኝ : ቁንጥር : በአስጢን : ስፍራ : ትንገሥ ። ይህም : ነገር : ንጉሡን : ደስ :  
አሠኘው ፤ እንዲሁም : አደረገ ::

5 ፤ አንድ : አይሁዳዊ : የቁስ : ልጅ : የሰሜኢ : ልጅ : የኢያዕር : ልጅ : መርዶክዮስ : የሚባል : ብንደማዊ : በሱሳ :  
ግንብ : ነበረ ::

6 ፤ ርሱም : የባቢሎን : ንጉሥ : ናቡከደነጾር : ከማረካቸው : ከይሁዳ : ንጉሥ : ከኢኮንያን : ጋራ : ከተማረኩት :  
ምርኮኛዎች : ጋራ : ከኢየሩሳሌም : የተማረኩ : ነበረ ::

7 ፤ አባትና : እናትም : አልነበራትምና ፤ የአጎቱ : ልጅ : ሀደሳ : የተባለችውን : አስቴርን : አሳድጎ : ነበር ፤ ቁንጥሩም :  
የተዋበችና : መልክ : መልካም : ነበረች ፤ አባቷና : እናቷም : ከሞቱ : በኋላ : መርዶክዮስ : እንደ : ልጁ : አድርጎ :  
ወሰዷት : ነበር ::

8 ፤ የንጉሡም : ትእዛዝና : ዐዋጅ : በተሰማ : ጊዜ ፤ ብዙም : ቁንጥሮች : ወደሱሳ : ግንብ : ወደሄጌ : እጅ : በተሰበሰቡ :  
ጊዜ ፤ አስቴር : ወደንጉሡ : ቤት : ወደሴቶች : ጠባቂው : ወደ : ሄጌ : ተወሰደች ::

9 ፤ ቁንጥሩም : ደስ : አሠኘችው ፤ በርሱም : ዘንድ : ሞገስ : አገኘች ፤ ቅባቷንም : ድርሻዋንም : ከንጉሡም : ቤት :  
ልታገኝ : የሚገባትን : ሰባት : ደንገጥሮች : ፈጥኖ : ሰጣት ፤ ርሷንና : ደንገጥሮቿንም : በሴቶች : ቤት : በተመረጠ :  
ስፍራ : አኖረ ::

10 ፤ ይህንም : እንዳትናገር : መርዶክዮስ : አሟኝ : ነበርና ፤ አስቴር : ሕዝቧንና : ወገኗን : አልተናገረችም ::

11 ፤ መርዶክዮስም ፡ የአስቴርን ፡ ደገንነትና ፡ የሚኾንላትን ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ በሴቶች ፡ ቤት ፡ ወለል ፡ ትይዩ ፡ ይመላለስ ፡ ነበር ።

12 ፤ የመንጸታቸውም ፡ ወራት ፡ ስድስት ፡ ወር ፡ ያኽል ፡ በከርቤ ፡ ዘይት ፡ ስድስት ፡ ወርም ፡ በጣፋጭ ፡ ሸቱና ፡ በልዩ ፡ ልዩም ፡ በሚያነጻ ፡ ነገር ፡ ይፈጸም ፡ ነበርና ፡ እንደ ፡ ሴቶች ፡ ወግ ፡ ዐሥራ ፡ ኹለት ፡ ወር ፡ እንዲሁ ፡ ከተደረገላት ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ አርጤክስስ ፡ ለመግባት ፡ የአንዳንዲቱ ፡ ቁንጥ ፡ ተራ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡

13 ፤ በዚህ ፡ ወግ ፡ ቁንጥዬቱ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ትገባ ፡ ነበር ፤ ከሴቶች ፡ ቤት ፡ ወደንጉሡ ፡ ቤት ፡ ለመውሰድ ፡ የምትሻውን ፡ ኹሉ ፡ ይሰጧት ፡ ነበር ።

14 ፤ ማታም ፡ ትገባ ፡ ነበር ፤ ሲነጋም ፡ ተመልሳ ፡ ወደኹለተኛው ፡ ሴቶች ፡ ቤት ፡ ቁባቶችን ፡ ወደሚጠብቅ ፡ ወደንጉሡ ፡ ጃን ፡ ደረባ ፡ ወደ ፡ ጋይ ፡ ትመጣ ፡ ነበር ፤ ንጉሡም ፡ ያልፈለጋት ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ በስሟም ፡ ያልተጠራች ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ከዚያ ፡ ወዲያ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ አትገባም ፡ ነበር ።

15 ፤ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ትገባ ፡ ዘንድ ፡ የመርዶክዮስ ፡ አጎት ፡ የአቢካኢል ፡ ልጅ ፡ የአስቴር ፡ ተራ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ የሴቶች ፡ ጠባቂው ፡ የንጉሡ ፡ ጃን ፡ ደረባ ፡ ሄጌ ፡ ከሚለው ፡ በቀር ፡ ምንም ፡ አልፈለገችም ፡ ነበር ፤ አስቴርም ፡ በሚያይዞት ፡ ኹሉ ፡ ዐይን ፡ ሞገስ ፡ አግኝታ ፡ ነበርና ።

16 ፤ አርጤክስስም ፡ በነገሠ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ በዐሥራ ፡ ኹለተኛው ፡ ወር ፡ አስቴር ፡ ወደንጉሡ ፡ ቤት ፡ ተወሰደች ።

17 ፤ ንጉሡም ፡ ከሴቶች ፡ ኹሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ፡ በዐይኑም ፡ ከደናግል ፡ ኹሉ ፡ ይልቅ ፡ ሞገስንና ፡ መወደድን ፡ አገኘች ፤ የመንግሥቱንም ፡ ዘውድ ፡ በራሷ ፡ ላይ ፡ አደረገ ፡ በአስጢንም ፡ ፋንታ ፡ አነገሣት ።

18 ፤ ንጉሡም ፡ ስለ ፡ አስቴር ፡ ለባለሟሎቹና ፡ ለአገልጋዮቹ ፡ ኹሉ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ያኽል ፡ ትልቅ ፡ ግብግፍ ፡ አደረገ ፤ ለአገሮቹም ፡ ኹሉ ፡ ይቅርታ ፡ አደረገ ፡ እንደ ፡ ንጉሡም ፡ ለጋስነት ፡ መጠን ፡ ስጦታ ፡ ሰጠ ።

19 ፤ ደናግሉም ፡ ዳግመኛ ፡ በተሰበሰቡ ፡ ጊዜ ፡ መርዶክዮስ ፡ በንጉሡ ፡ በር ፡ ይቀመጥ ፡ ነበር ።

20 ፤ አስቴርም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ እንዳደገችበት ፡ ጊዜ ፡ የመርዶክዮስን ፡ ትእዛዝ ፡ ታደርግ ፡ ነበርና ፡ መርዶክዮስ ፡ እንዳዘዛት ፡ አስቴር ፡ ወገኗንና ፡ ሕዝቧን ፡ አልተናገረችም ።

21 ፤ በዚያም ፡ ወራት ፡ መርዶክዮስ ፡ በንጉሡ ፡ በር ፡ ተቀምጦ ፡ ላለ ፡ ደጃን ፡ ከሚጠብቁት ፡ ከንጉሡ ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ ኹለቱ ፡ ገበታና ፡ ታራ ፡ ተቈጡ ፡ እጃቸውንም ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ ላይ ፡ ያነሡ ፡ ዘንድ ፡ ፈለጉ ።

22 ፤ ነገሩም ፡ ለመርዶክዮስ ፡ ተገለጠ ፡ ርሱም ፡ ለንግሥቱቱ ፡ ለአስቴር ፡ ነገራት ፤ አስቴርም ፡ በመርዶክዮስ ፡ ስም ፡ ለንጉሡ ፡ ነገረች ።

23 ፤ ነገሩም ፡ ተመረመረ ፡ እንዲህም ፡ ኾኖ ፡ ተገኘ ፡ ኹለቱም ፡ በዛፍ ፡ ላይ ፡ ተሰቀሉ ፤ ያም ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ በታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጻፈ ።

መጽሐፈ ፡ አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 3 ።

ምዕራፍ ፡ 3 ።

1 ፤ ከዚህም ፡ ነገር ፡ በኋላ ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስስ ፡ የአጋጋዊውን ፡ የሐመዳቱን ፡ ልጅ ፡ ሐማን ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አደረገው ፡ አከበረውም ፡ ወንበሩንም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ከነበሩት ፡ ዐዛውንት ፡ ኹሉ ፡ በላይ ፡ አደረገለት ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ ስለ ፡ ርሱ ፡ እንዲሁ ፡ አዞ ፡ ነበርና ፡ በንጉሡ ፡ በር ፡ ያሉት ፡ የንጉሡ ፡ ባሪያዎች ፡ ኹሉ ፡ ተደፍተው ፡ ለሐማ ፡ ይሰግዱ ፡ ነበር ። መርዶክዮስ ፡ ግን ፡ አልተደፋም ፡ አልሰገደለትም ።

3 ፤ በንጉሡም ፡ በር ፡ ያሉት ፡ የንጉሡ ፡ ባሪያዎች ፡ መርዶክዮስን ፡ የንጉሡን ፡ ትእዛዝ ፡ ለምን ፡ ትተላለፋለኝ ፡ አሉት ።

4 ፤ ይህንም ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ እየተናገሩ ፡ ርሱ ፡ ባልሰማቸው ፡ ጊዜ ፡ አይሁዳዊ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ነግሯቸው ፡ ነበርና ፡ የመርዶክዮስ ፡ ነገር ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ያዩ ፡ ዘንድ ፡ ለሐማ ፡ ነገሩት ።

5 ፤ ሐማም : መርዶክዮስ : እንዳልተደፋላት : እንዳልሰገደለትም : ባዩ : ጊዜ : እጅግ : ተቈጣ ::

6 ፤ የመርዶክዮስን : ወገን : ነግረውት : ነበርና ፥ በመርዶክዮስ : ብቻ : እጁን : ይጭን : ዘንድ : በዐይኑ : ተናቀ ፤ ሐማም : በአርጤክስስ : መንግሥት : ኹሉ : የነበሩትን : የመርዶክዮስን : ሕዝብ : አይሁድን : ኹሉ : ሊያጠፋ : ፈለገ ::

7 ፤ በንጉሡም : በአርጤክስስ : በዐሥራ : ኹለተኛው : ዓመት : ከመዝናዎሪያው : ወር : ከኒላን : ዠምሮ : በየዕለቱና : በየወሩ : እስከ : ዐሥራ : ኹለተኛው : ወር : እስከ : አዳር : ድረስ : በሐማ : ፊት : ፉር : የተባለውን : ዕጣ : ይጥሉ : ነበር ::

8 ፤ ሐማም : ንጉሡን : አርጤክስስን :- አንድ : ሕዝብ : በአሕዛብ : መካከል : በመንግሥትክ : አገሮች : ኹሉ : ተበትነዋል ፤ ሕጋቸውም : ከሕዝቡ : ኹሉ : ሕግ : የተለየ : ነው ፥ የንጉሡንም : ሕግ : አይጠብቁም ፤ ንጉሡም : ይተዋቸው : ዘንድ : አይገባውም ::

9 ፤ ንጉሡም : ቢፈቅድ : እንዲጠፋ : ይጻፍ ፤ እኔም : ወደንጉሡ : ግምጃ : ቤት : ያገቡት : ዘንድ : ዐሥር : ሺሕ : መክሊት : ብር : የንጉሡን : ሥራ : በሚሠሩት : እጅ : እመዝናለኹ : አለው ::

10 ፤ ንጉሡም : ቀለበቱን : ከእጁ : አወለቀ ፥ ለአይሁድም : ጠላት : ለአጋጋዊው : ለሐመዳቱ : ልጅ : ለሐማ : ሰጠው ::

11 ፤ ንጉሡም : ሐማን :- ደስ : የሚያሠኝኝን : ነገር : ታደርግባቸው : ዘንድ : ብሩም : ሕዝቡም : ለአንተ : ተሰጥቶኻል : አለው ::

12 ፤ በመዝናዎሪያውም : ወር : ከወሩም : በዐሥራ : ሦስተኛው : ቀን : የንጉሡ : ጸሐፊዎች : ተጠሩ ፤ ከህንድ : ዠምሮ : እስከ : ኢትዮጵያ : ድረስ : ወዳሉ : መቶ : ኻያ : ሰባት : አገሮች : በያገሩ : ወዳሉ : ሹማምትና : አለቃዎች : ወደ : አሕዛብም : ኹሉ : ገዢዎች : እንደ : ቋንቋቸው : በንጉሡ : በአርጤክስስ : ቃል : ሐማ : እንዳዘዘ : ተጻፈ ፥ በንጉሡም : ቀለበት : ታተመ ::

13 ፤ በዐሥራ : ኹለተኛው : ወር : በአዳር : በዐሥራ : ሦስተኛው : ቀን : አይሁድን : ኹሉ ፥ ልጆችንና : ሽማግሌዎችን ፥ ሕፃናትንና ፥ ሴቶችን ፥ ባንድ : ቀን : ያጠፉና ፥ ይገድሉ : ዘንድ ፥ ይደመስሱም ፥ ዘንድ ፥ ምርኪቸውንም ፥ ይዘርፉ : ዘንድ ፥ ደብዳቤዎች : በመልእክተኛዎች : እጅ : ወደንጉሡ : አገሮች : ኹሉ : ተላኩ ::

14 ፤ በዚያም : ቀን : ይዘጋጁ : ዘንድ ፥ የደብዳቤው : ቅጅ : በያገሩ ፥ ላሉ : አሕዛብ : ኹሉ : ታወጀ ::

15 ፤ መልእክተኛዎቹም : በንጉሡ : ትእዛዝ : እየቸኩሉ : ኹዱ ፥ ዐዋጁም : በሱሳ : ግንብ : ተነገረ ፤ ንጉሡና ፥ ሐማ ፥ ሊጠጡ : ተቀመጡ ፤ ከተማዬቱ ፥ ሱሳ ፥ ግን : ተደናገጠች ::

\_\_\_\_\_ መጽሐፈ : አስቴር ፥ ምዕራፍ : 4 ። \_\_\_\_\_

ምዕራፍ : 4 ።

1 ፤ መርዶክዮስም : የተደረገውን : ኹሉ : ባወቀ : ጊዜ ፥ ልብሱን ፥ ቀደደ ፥ ማቅም ፥ ለበሰ ፥ ዐመድም ፥ ነሰነ ፥ ወደከተማዬቱም ፥ መካከል ፥ ወጣ ፥ ታላቅም ፥ የመረረ ፥ ጨኸት ፥ ጮኸ ::

2 ፤ ማቅም ፥ ለብሰ ፥ በንጉሥ ፥ በር ፥ መግባት ፥ አይገባም ፥ ነበርና ፥ እስከንጉሡ ፥ በር ፥ አቅራቢያ ፥ መጣ ::

3 ፤ የንጉሡም ፥ ትእዛዝና ፥ ዐዋጅ ፥ በደረሰበት ፥ አገር ፥ ኹሉ ፥ በአይሁድ ፥ ላይ ፥ ታላቅ ፥ ሐዘንና ፥ ጾም ፥ ልቅሶና ፥ ዋይታም ፥ ኾነ ፥ ብዙዎችም ፥ ማቅና ፥ ዐመድ ፥ አነጠፉ ::

4 ፤ የአስቴርም ፥ ደንገጥሮቿና ፥ ጃን ፥ ደረባዎቿ ፥ መጥተው ፥ ነገሯት ፥ ንግሥቱቱም ፥ እጅግ ፥ ዐዘነች ፤ ማቅንም ፥ ለውጦ ፥ ልብስ ፥ ይለብስ ፥ ዘንድ ፥ ለመርዶክዮስ ፥ ሰደደችለት ፤ ርሱ ፥ ግን ፥ አልተቀበለም ::

5 ፤ አስቴርም ፥ ያገለግላት ፥ ዘንድ ፥ ንጉሡ ፥ ያቆመውን ፥ አክራትዮስ<sup>255</sup>ን ፥ ጠራች ፥ ርሱም ፥ ከጃን ፥ ደረባዎች ፥ አንዱ ፥ ነበረ ፤ ርሷም ፥ ይህ ፥ ነገር ፥ ምንና ፥ ምን ፥ እንደ ፥ ኾነ ፥ ያስታውቃት ፥ ዘንድ ፥ ወደ ፥ መርዶክዮስ ፥ እንዲኼድ ፥ አዘዘችው ::

2554ር. ፥ ሀታክ ።

6 ፤ አክራትዮስም ፡ በንጉሥ ፡ በር ፡ ፊት ፡ ወደነበረችው ፡ ወደከተማዬቱ ፡ አደባባይ ፡ ወደ ፡ መርዶክዮስ ፡ ወጣ ።

7 ፤ መርዶክዮስም ፡ የተደረገውን ፡ ኹሉ ፡ አይሁድንም ፡ ለማጥፋት ፡ ሐማ ፡ በንጉሡ ፡ ግምጃ ፡ ቤት ፡ ይመዝን ፡ ዘንድ ፡ የተናገረውን ፡ የብሩን ፡ ቀጥር ፡ ነገረው ።

8 ፤ ለአስቴርም ፡ እንዲያሳድስ ፡ ለመጥፋታቸው ፡ በሱሳ ፡ የተነገረውን ፡ የዐዋጁን ፡ ጽሕፈት ፡ ቅጅ ፡ ሰጠው ፤ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ገብታ ፡ ስለ ፡ ሕዝቧ ፡ ትለምነውና ፡ ትማልደው ፡ ዘንድ ፡ እንዲነግራትና ፡ እንዲያዛት ፡ ነገረው ።

9 ፤ አክራትዮስም ፡ መጥቶ ፡ የመርዶክዮስን ፡ ቃል ፡ ለአስቴር ፡ ነገራት ።

10 ፤ አስቴርም ፡ አክራትዮስን ፡ ተናገረችው ፡ ፡ ለመርዶክዮስም ፡ እንዲህ ፡ የሚል ፡ መልእክት ፡ ሰጠችው ፡-

11 ፤ የንጉሡ ፡ ባሪያዎችና ፡ በአገሮችም ፡ የሚኖሩ ፡ ሕዝብ ፡ ኹሉ ፡ ወንድ ፡ ወይም ፡ ሴት ፡ ቢኾን ፡ ሳይጠራ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደውስጠኛው ፡ ወለል ፡ የሚገባ ፡ ኹሉ ፡ በሕይወት ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ ንጉሡ ፡ የወርቁን ፡ ዘንግ ፡ ካልዘረጋለት ፡ በቀር ፡ ርሱ ፡ ይሞት ፡ ዘንድ ፡ ሕግ ፡ እንዳለ ፡ ያውቃለች ፤ እኔ ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ለመግባት ፡ ይህን ፡ ሠላሳውን ፡ ቀን ፡ አልተጠራኹም ።

12 ፤ አክራትዮስም ፡ የአስቴርን ፡ ቃል ፡ ለመርዶክዮስ ፡ ነገረው ።

13 ፤ መርዶክዮስም ፡ አክራትዮስን ፡- ኹሉና ፡ ለአስቴር ፡ እንዲህ ፡ በላት ፡ አለው ፡- አንቺ ፡- በንጉሥ ፡ ቤት ፡ ስለ ፡ ኾንኹ ፡ ከአይሁድ ፡ ኹሉ ፡ ይልቅ ፡ እድናለኹ ፡ ብለኸች ፡ በልብኸች ፡ አታሰቢ ።

14 ፤ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ ቸል ፡ ብትዬ ፡ ዕረፍትና ፡ መዳን ፡ ለአይሁድ ፡ ከሌላ ፡ ስፍራ ፡ ይኾንላቸዋል ፡ አንቺና ፡ የአባትኸ ፡ ቤት ፡ ግን ፡ ትጠፋላችኹ ፤ ደግሞ ፡ ወደ ፡ መንግሥት ፡ የመጣሽው ፡ እንደዚህ ፡ ላለው ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ማን ፡ ያውቃል ።

15 ፤ አስቴርም ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ለመርዶክዮስ ፡ እንዲመልስ ፡ አዘዘችው ።

16 ፤ ኹደኸ ፡ በሱሳ ፡ ያሉትን ፡ አይሁድ ፡ ኹሉ ፡ ሰብስብ ፡ ለኔም ፡ ጸሙ ፤ ሦስት ፡ ቀን ፡ ሌሊቱንና ፡ ቀኑን ፡ አትብሉም ፡ አትጠጡም ፤ እኔና ፡ ደንገጥሮቼ ፡ ደግሞ ፡ እንዲሁ ፡ እንጸማለን ፤ ምንም ፡ እንኳ ፡ ያለሕግ ፡ ቢኾን ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ እገባለኹ ፤ ብጠፋም ፡ እጠፋለኹ ።

17 ፤ መርዶክዮስም ፡ ኹዶ ፡ አስቴር ፡ እንዳዘዘችው ፡ ኹሉ ፡ አደረገ ።

መጽሐፈ ፡ አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 5 ።

ምዕራፍ ፡ 5 ።

1 ፤ በሦስተኛውም ፡ ቀን ፡ አስቴር ፡ ልብስ ፡ መንግሥቷን ፡ ለብሳ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ ትይዩ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ በውስጠኛው ፡ ወለል ፡ ቆመች ፤ ንጉሡም ፡ በቤቱ ፡ መግቢያ ፡ ትይዩ ፡ በቤተ ፡ መንግሥቱ ፡ ውስጥ ፡ በንጉሡ ፡ ዙፋን ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ ንግሥቱቱ ፡ አስቴር ፡ በወለሉ ፡ ላይ ፡ ቆማ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ በዐይኑ ፡ ሞገስ ፡ አገኘች ፤ ንጉሡም ፡ በእጁ ፡ የነበረውን ፡ የወርቁን ፡ ዘንግ ፡ ለአስቴር ፡ ዘረጋላት ፤ አስቴርም ፡ ቀርባ ፡ የዘንጉን ፡ ጫፍ ፡ ነካች ።

3 ፤ ንጉሡም ፡- ንግሥት ፡ አስቴር ፡ ሆይ ፡ የምትለምኚኝ ፡ ምንድር ፡ ነው ። የምትሺውስ ፡ ምንድር ፡ ነው ። እስከ ፡ መንግሥቱ ፡ እኩሌታ ፡ እንኳ ፡ ቢኾን ፡ ይሰጥሻል ፡ አላት ።

4 ፤ አስቴርም ፡- ለንጉሡ ፡ መልካም ፡ ኾኖ ፡ ቢታይ ፡ ንጉሡ ፡ ወዳዘጋጀኹለት ፡ ግብዣ ፡ ከሐማ ፡ ጋራ ፡ ዛሬ ፡ ይምጣ ፡ አለች ።

5 ፤ ንጉሡም ፡- አስቴር ፡ እንዳለች ፡ ይደረግ ፡ ዘንድ ፡ ሐማን ፡ አስቸኹሉት ፡ አለ ። ንጉሡና ፡ ሐማ ፡ አስቴር ፡ ወዳዘጋጀችው ፡ ግብዣ ፡ መጡ ።

6 ፤ ንጉሡም ፡ በወይኑ ፡ ጠጅ ፡ ግብዣ ፡ ላለ ፡ አስቴርን ፡- የምትሺው ፡ ምንድር ፡ ነው ። ይሰጥሻል ፤ ልመናሽስ ፡ ምንድር ፡ ነው ። እስከ ፡ መንግሥቱ ፡ እኩሌታ ፡ እንኳ ፡ ቢኾን ፡ ይደረግላሻል ፡ አላት ።

7 ፤ አስቴርም ፡ መልሳ ፡- ልመናዬና ፡ የምሻው ፡ ነገር ፡ ይህ ፡ ነው ፤

8 ፤ በንጉሡ : ዘንድ : ሞገስ : አግኝቼ : እንደ : ኾነ : ልመናዬንም : ይፈጽም : ዘንድና : የምሻውን : ያደርግ : ዘንድ : ንጉሡ : ደስ : ቢያሠኘው : ንጉሡና : ሐማ : ወደማዘጋጃላቸው : ግብጥ : ይምጡ ፤ እንደ : ንጉሡም : ነገር : ነገ : አደርጋለኸ : አለኝ ።

9 ፤ በዚያም : ቀን : ሐማ : ደስ : ብሎት : በልቡም : ተደስቶ : ወጣ ፤ ነገር : ግን : መርዶክዮስ : በንጉሡ : በር : ያለመነሣትና : ያለመናወጥ : ተቀምጦ : ባዩ : ጊዜ : ሐማ : በመርዶክዮስ : ላይ : እጅግ : ተቈጣ ።

10 ፤ ሐማ : ግን : ታግሞ : ወደ : ቤቱ : ኾይ ፤ ልኮም : ወዳጆቹንና : ሚስቱን : ዞላራን : አስጠራ ።

11 ፤ ሐማም : የሀብቱን : ክብርና : የልጆቹን : ብዛት : ንጉሡም : ያከበረበትን : ክብር : ኾሎ : በንጉሡም : ዐዛውንትና : ባሪያዎች : ላይ : ከፍ : ከፍ : እንዳደረገው : አጫወታቸው ።

12 ፤ ሐማም :- ንግሥቲቱ : አስቴር : ወዳዘጋጃቸው : ግብጥ : ከእኔ : በቀር : ከንጉሡ : ጋራ : ማንንም : አልጠራችም ፤ ደግሞ : ነገ : ከንጉሡ : ጋራ : ወደ : ርሷ : ተጠርቻለኸ ።

13 ፤ ነገር : ግን : አይሁዳዊው : መርዶክዮስ : በንጉሡ : በር : ተቀምጦ : ካዮኸ : ይህ : ኾሎ : ለእኔ : ምንም : ምን : አይጠቅምም : አለ ።

14 ፤ ሚስቱም : ዞላራና : ወዳጆቹ : ኾሎ :- ቁመቱ : ዐምሳ : ክንድ : የኾነ : ግንድ : ይደረግ ፤ ነገም : መርዶክዮስ : ይሰቀልበት : ዘንድ : ለንጉሡ : ተናገር ፤ ደስም : ብሎኸ : ከንጉሡ : ጋራ : ወደ : ግብጥው : ግባ : አሉት ። ነገራቸውም : ሐማን : ደስ : አሠኘው ፤ ግንዱንም : አስደረገ ።

መጽሐፈ : አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ።

ምዕራፍ ፡ 6 ።

1 ፤ በዚያም : ሌሊት : እንቅልፍ : ከንጉሡ : ሸሸ ፤ የዘመኑንም : ታሪክ : መጽሐፍ : ያመጡ : ዘንድ : አዘዘ ፤ በንጉሡም : ፊት : ተነበበ ።

2 ፤ ደጃንም : ከሚጠብቁት : ከንጉሡ : ጃን : ደረባዎች : ኹለቱ : ገበታና : ታራ : እጃቸውን : በንጉሡ : በአርጤክስስ : ላይ : ያነሡ : ዘንድ : እንደ : ፈለጉ ፤ መርዶክዮስ : እንደ : ነገረው : ተጽፎ : ተገኘ ።

3 ፤ ንጉሡም :- ስለዚህ : ነገር : ለመርዶክዮስ : ምን : ክብርና : በጎነት : ተደረገለት ። አለ ። ንጉሡንም : የሚያገለግሉ : ብላቴናዎች ። ምንም : አልተደረገለትም : አሉት ።

4 ፤ ንጉሡም :- በአዳራሹ : ማን : አለ ። አለ ። ሐማም : ባዘጋጀው : ግንድ : ላይ : መርዶክዮስን : ለማሰቀል : ለንጉሡ : ይናገር : ዘንድ : ወደንጉሡ : ቤት : ወደውጭው : አዳራሽ : ገብቶ : ነበር ።

5 ፤ የንጉሡም : ብላቴናዎች :- እንሆ ፤ ሐማ : በአዳራሹ : ቆሟል : አሉት ። ንጉሡም :- ይግባ : አለ ።

6 ፤ ሐማም : ገባ ፤ ንጉሡም :- ንጉሡ : ሊያከብረው : ለሚወደው : ሰው : ምን : ይደረግለታል ። አለው ። ሐማም : በልቡ ። ንጉሡ : ከእኔ : ይልቅ : ማንን : ያከብር : ዘንድ : ይወዳል ። አለ ።

7 ፤ ሐማም : ንጉሡን : እንዲህ : አለው :- ንጉሡ : ያከብረው : ዘንድ : ለሚወደው : ሰው : እንዲህ : ይደረግ ፤

8 ፤ ንጉሡ : የለበሰው : የከብር : ልብስ ፤ ንጉሡም : የተቀመጠበት : ፈረስ : ይምጣለት ፤ የንጉሡም : ዘውድ : በራሱ : ላይ : ይደረግ ፤

9 ፤ ልብሱንና : ፈረሱንም : ከንጉሡ : ዐዛውንት : በዋነኛው : እጅ : ያስረክቡት ፤ ንጉሡም : ያከብረው : ዘንድ : የሚወደውን : ሰው : ያልብሱት ፤ በፈረሱም : ላይ : አስቀምጠውት : በከተማዬቱ : አደባባይ : ያሳልፉት ፤ በፊቱም :- ንጉሡ : ያከብረው : ዘንድ : ለሚወደው : ሰው : እንዲህ : ይደረግለታል : ተብሎ : ዐዋጅ : ይነገር ።

10 ፤ ንጉሡም : ሐማን :- ፍጠን ፤ እንደ : ተናገርኸውም : ልብሱንና : ፈረሱን : ውሰድ ፤ በንጉሡም : በር : ለሚቀመጠው : አይሁዳዊ : ለመርዶክዮስ : እንዲሁ : አድርግለት ፤ ከተናገርኸውም : ኾሎ : ምንም : አይቅር : አለው ።

11 ፤ ሐማም : ልብሱንና : ፈረሱን : ወሰደ ፤ መርዶክዮስንም : አለበሰው ፤ በፈረሱም : ላይ ።

አስቀመጠው ፡ በከተማዬቱም ፡ አደባባይ ፡ በፊቱ ፡ አሳለፈው ። በፊቱም ፡- ንጉሡ ፡ ያከብረው ፡ ዘንድ ፡ ለሚወደው ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡ ይደረግለታል ፡ ብሎ ፡ ዐዋጅ ፡ ነገረ ።

12 ፤ መርዶክዮስም ፡ ወደንጉሡ ፡ በር ፡ ተመለሰ ። ሐማ ፡ ግን ፡ ዐዘኖና ፡ ራሱን ፡ ተከናኝቦ ፡ ቸኸሎ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ጌዶ ።

13 ፤ ሐማም ፡ ለሚስቱ ፡ ለዘላራና ፡ ለወዳጆቹ ፡ ኸሉ ፡ ያገኘውን ፡ ኸሉ ፡ አጫወታቸው ። ጥበበኛዎቹና ፡ ሚስቱ ፡ ዘላራም ፡- በፊቱ ፡ መውደቅ ፡ የገጠመርኸለት ፡ መርዶክዮስ ፡ ከአይሁድ ፡ ወገን ፡ የኾነ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ በፊቱ ፡ ፈጽሞ ፡ ትወድቃለኽ ፡ እንጂ ፡ አታሸንፈውም ፡ አሉት ።

14 ፤ እነርሱም ፡ ሲናገሩት ፡ ሳሉ ፡ እንሆ ፡ የንጉሡ ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ መጡ ፡ አስቴርም ፡ ወዳዘጋጀችው ፡ ግብዣ ፡ ይመጣ ፡ ዘንድ ፡ ሐማን ፡ አስቸከሉት ።

መጽሐፈ ፡ አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 7 ።

ምዕራፍ ፡ 7 ።

1 ፤ ንጉሡና ፡ ሐማም ፡ ከንግሥቲቱ ፡ ከአስቴር ፡ ጋራ ፡ ለመጠጣት ፡ መጡ ።

2 ፤ በኸለተኛውም ፡ ቀን ፡ ንጉሡ ፡ በወይኑ ፡ ጠጅ ፡ ግብዣ ፡ ሳለ ፡ አስቴርን ፡- ንግሥት ፡ አስቴር ፡ ሆይ ፡ የምትለምኚኝ ፡ ምንድር ፡ ነው ። ይሰጥሻል ፤ የምትሸውስ ፡ ምንድር ፡ ነው ። እስከመንግሥቱ ፡ እኩሌታ ፡ እንኳ ፡ ቢኾን ፡ ይደረግልኛል ፡ አላት ።

3 ፤ ንግሥቲቱም ፡ አስቴር ፡ መልሳ ፡- ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ባንተ ፡ ዘንድ ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ንጉሡንም ፡ ደስ ፡ ቢያሠኘው ፡ ሕይወቴ ፡ በልመናዬ ፡ ሕዝቤም ፡ በመሻቴ ፡ ይሰጠኝ ፤

4 ፤ እኔና ፡ ሕዝቤ ፡ ለመጥፋትና ፡ ለመገደል ፡ ለመደምሰስም ፡ ተሸጠናልና ፡- ባሪያዎች ፡ ልንኾን ፡ ተሸጠን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዝም ፡ ባልኹ ፡ ነበር ፤ የኾነ ፡ ኾኖ ፡ ጠላቱ ፡ የንጉሡን ፡ ጉዳት ፡ ለማቅናት ፡ ባልቻለም ፡ ነበር ፡ አለኝ ።

5 ፤ ንጉሡም ፡ አርጤክስስ ፡ ንግሥቲቱን ፡ አስቴርን ፡- ይህን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ በልቡ ፡ የደፈረ ፡ ማን ፡ ነው ፡ ርሱስ ፡ ወይት ፡ ነው ። ብሎ ፡ ተናገራት ።

6 ፤ አስቴርም ፡- ያ ፡ ጠላትና ፡ ባለጋራ ፡ ሰው ፡ ክፉው ፡ ሐማ ፡ ነው ፡ አለኝ ። ሐማም ፡ በንጉሡና ፡ በንግሥቲቱ ፡ ፊት ፡ ደነገጠ ።

7 ፤ ንጉሡም ፡ ተቈጥቶ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ከመጠጣቱ ፡ ተነሣ ፡ ወደንጉሡም ፡ ቤት ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ጌዶ ። ሐማም ፡ ከንጉሡ ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ታሰበበት ፡ አይቷልና ፡ ከንግሥቲቱ ፡ ከአስቴር ፡ ሕይወቱን ፡ ይለምን ፡ ዘንድ ፡ ቆመ ።

8 ፤ ንጉሡም ፡ ከቤቱ ፡ አታክልት ፡ ወደ ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ ግብዣ ፡ ሰፍራ ፡ ተመለሰ ፤ ሐማም ፡ አስቴር ፡ ባለችበት ፡ ዐልጋ ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡ ነበር ። ንጉሡም ፡- ደግሞ ፡ በቤቱ ፡ በእኔ ፡ ፊት ፡ ንግሥቲቱን ፡ ይጋፋታልን ፡ አለ ። ይህም ፡ ቃል ፡ ከንጉሡ ፡ አፍ ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡ የሐማን ፡ ፊት ፡ ሸፈኑት ።

9 ፤ በንጉሡም ፡ ፊት ፡ ካሉት ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ አንዱ ፡ ሐርቦና ፡- እንሆ ፡ ሐማ ፡ ለንጉሡ ፡ በጎ ፡ ለተናገረው ፡ ለመርዶክዮስ ፡ ያሠራው ፡ ርዝመቱ ፡ ዐምሳ ፡ ክንድ ፡ የኾነው ፡ ግንድ ፡ በሐማ ፡ ቤት ፡ ተተክሏል ፡ አለ ። ንጉሡም ፡- በርሱ ፡ ላይ ፡ ስቀሉት ፡ አለ ።

10 ፤ ሐማንም ፡ ለመርዶክዮስ ፡ ባዘጋጀው ፡ ግንድ ፡ ላይ ፡ ስቀሉት ፤ በዚያም ፡ ጊዜ ፡ የንጉሡ ፡ ቀጣ ፡ በረደ ።

መጽሐፈ ፡ አስቴር ፡ ምዕራፍ ፡ 8 ።

ምዕራፍ ፡ 8 ።

1 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስስ ፡ የአይሁድን ፡ ጠላት ፡ የሐማን ፡ ቤት ፡ ለንግሥቲቱ ፡ ለአስቴር ፡ ሰጠ ። አስቴርም ፡ ለርሷ ፡ ምን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ነግራው ፡ ነበርና ፡ መርዶክዮስ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ፊት ፡ ገባ ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ ከሐማ ፡ ያወለቀውን ፡ ቀለብቱን ፡ አወጣ ፡ ለመርዶክዮስም ፡ ሰጠው ። አስቴርም ፡ በሐማ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ መርዶክዮስን ፡ ሾመች ።

3 ፤ አስቴርም : እንደ : ገና : በንጉሡ : ፊት : ተናገረች ፤ በእግሩም : ላይ : ወድቃ : እያለቀሰች : የአጋጋዊውን : የሐማን : ክፋትና : በአይሁድ : ላይ : የተተነከሰውን : ተንከብሮ : ይሸር : ዘንድ : ለመነሻው ።

4 ፤ ንጉሡም : የወርቁን : ዘንግ : ለአስቴር : ዘረጋላት ፤ አስቴርም : ተነሥታ : በንጉሡ : ፊት : ቆመችና፡-

5 ፤ ንጉሡን : ደስ : ቢያሠኘው ፣ በፊቱም : ሞገስ : አግኝቼ : እንደ : ኾነ ፣ ይህም : ነገር : በፊቱ : ቅን : ቢኾን ፣ እኔም : በርሱ : ዘንድ : ተወድጄ : እንደ : ኾነ ፣ አጋጋዊው : የሐመዳቱ : ልጅ : ሐማ : በንጉሡ : አገር : ኾሎ : ያሉትን : አይሁድ : ለማጥፋት : የጻፈው : ተንከብሮ : ይገለበጥ : ዘንድ : ይጻፍ ።

6 ፤ እኔ : በሕዝቤ : ላይ : የሚወርደውን : ክፉ : ነገር : አይ : ዘንድ : እንዴት : እችላለኹ ። ወይስ : የዘመዶቹን : ጥፋት : አይ : ዘንድ : እንዴት : እችላለኹ ። አለች ።

7 ፤ ንጉሡም : አርጤክስስ : ንግሥቲቱን : አስቴርንና : አይሁዳዊውን : መርዶክዮስን ፡- እንሆ ፣ የሐማን : ቤት : ለአስቴር : ሰጥቻለኹ ፣ ርሱም : እጆቹን : በአይሁድ : ላይ : ስለ : ዘረጋ : በግንድ : ላይ : ተሰቀለ ።

8 ፤ በንጉሡ : ስም : የተጻፈና : በንጉሡ : ቀለበት : የታተመ : አይገለበጥምና ፣ እናንተ : ደግሞ : ደስ : የሚያሠኛችኹን : በንጉሡ : ስም : ስለ : አይሁድ : ጻፉ ፣ በንጉሡም : ቀለበት : ዐትሙ : አላቸው ።

9 ፤ በዚያን : ጊዜም : ኒሳን : በተባለው : በመዝገብም : ወር : ከወሩም : በካይ : ሦስተኛው : ቀን : የንጉሡ : ጸሐፊዎች : ተጠሩ ፤ መርዶክዮስም : ስለ : አይሁድ : እንዳዘዘው : ኾሎ : ከሀንድ : ገምሮ : እስከ : ኢትዮጵያ : ድረስ : በመቶ : ካይ : ሰባቱ : አገሮች : ላሉ : ሹማዎትና : አለቃዎች : ዐዛውንትም : ለያንዳንዱም : አገር : እንደ : ጽሕፈቱ : ለያንዳንዱም : ሕዝብ : እንደ : ቋንቋው : ለአይሁድም : እንደ : ጽሕፈታቸውና : እንደ : ቋንቋቸው : ተጻፈ ።

10 ፤ በንጉሡም : በአርጤክስስ : ስም : አስጻፈው ፣ በንጉሡም : ቀለበት : አሳተመው ፤ ደብዳቤውንም : በንጉሡ : ፈረስ : ቤት : በተወለዱት ፣ ለንጉሡም : አገልግሎት : በተለዩ : በፈጣን : ፈረሰች : በተቀመጡ : መልእክተኛዎች : እጅ : ሰደደው ።

11 ፤ በዚያም : ደብዳቤ : በከተማዎቹ : ኾሎ : የሚኖሩት : አይሁድ : እንዲሰበሰቡ ፣ ለሕይወታቸውም : እንዲቆሙ ፣ በጥል : የሚነሡባቸውን : የሕዝቡንና : የአገሩን : ሰራዊት : ኾሎ : ከሕፃናታቸውና : ከሴቶቻቸው : ጋራ : እንዲያጠፉና : እንዲገድሉ : እንዲደመስሱም ፣ ምርኪቸውንም : እንዲዘርፉ : ንጉሡ : ፈቀደላቸው ።

12 ፤ ይህም : አዳር : በሚባለው : በዐሥራ : ኹለተኛው : ወር : በዐሥራ : ሦስተኛው : ቀን : በንጉሡ : በአርጤክስስ : አገሮች : ኾሎ : ባንድ : ቀን : እንዲኾን ፣ ነው ።

13 ፤ አይሁድም : ጠላቶቻቸውን : እንዲበቀሉ : በዚያ : ቀን : ይዘጋጁ : ዘንድ : የደብዳቤው : ቅጅ : በያገሩ : ላሉ : አሕዛብ : ኾሎ : ታወጀ ።

14 ፤ ለንጉሡ : አገልግሎት : በተለዩ : በፈጣን : ፈረሰች : የተቀመጡት : መልእክተኛዎች : በንጉሡ : ትእዛዝ : ተርበትብተውና : ቸኸለው : ወጡ ፤ ዐዋጁም : በሱሳ : ግንብ : ተነገረ ።

15 ፤ መርዶክዮስም : በሰማያዊና : በነጭ : ሐር : የተሠራውን : የንጉሡን : የክብር : ልብስ : ለብሶ : ታላቅም : የወርቅ : አክሊል : ደፍቶ : ከጥሩ : በፍታና : ከሐምራዊ : ግምጃ ፣ የተሠራ : መገናኛጪያ : ተገናኝቶ : ከንጉሡ : ፊት : ወጣ ፤ የሱሳም : ከተማ : ደስ : አላት ፣ እልልም : አለች ።

16 ፤ ለአይሁድም : ብርሃንና : ደስታ : ተድላና : ክብርም : ኾነ ።

17 ፤ የንጉሡም : ትእዛዝና : ዐዋጅ ፣ በደረሰበት : አገርና : ከተማ : ኾሎ : ለአይሁድ : ደስታና : ተድላ ፣ የግብግም : ቀን : መልካምም : ቀን : ኾነ ። አይሁድንም : መፍራት : ስለ : ወደቀባቸው : ከምድር : አሕዛብ : ብዙ : ሰዎች : አይሁድ : ኾኑ ።

መጽሐፈ : አስቴር ፣ ምዕራፍ : 9 ።

ምዕራፍ : 9 ።

1 ፤ አዳር : በሚባለውም : በዐሥራ : ኹለተኛው : ወር : ከወሩም : በዐሥራ : ሦስተኛው : ቀን ፣ የንጉሡ : ትእዛዝና : ዐዋጅ ፣ ሊፈጸምበት : በነበረው : ቀን ፣ የአይሁድ : ጠላቶች ፣ ሊሠለጥኑባቸው : በነበረው : ቀን ፣ አይሁድ :



በጠላቶቻቸው ፡ ላይ ፡ እንዲሠለጥኑ ፡ ነገሩ ፡ ተገለበጠ ።

2 ፤ አይሁድም ፡ ክፋታቸውን ፡ በሚሹት ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ እጃቸውን ፡ ይዘረጉ ፡ ዘንድ ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ አገሮች ፡ ሹሉ ፡ በነበሩ ፡ ከተማዎቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ተሰበሰቡ ፤ እነርሱንም ፡ መፍራት ፡ በአሕዛብ ፡ ሹሉ ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡ ነበርና ፡ እነርሱን ፡ የሚቃወም ፡ ሰው ፡ አልነበረም ።

3 ፤ መርዶክዮስን ፡ መፍራት ፡ በላያቸው ፡ ስለ ፡ ወደቀ ፡ በያገሩ ፡ የነበሩ ፡ ዐዛውንትና ፡ ሹማዎቶች ፡ አለቃዎችም ፡ የንጉሡንም ፡ ሥራ ፡ የሚሠሩቱ ፡ ሹሉ ፡ አይሁድን ፡ አገዙ ።

4 ፤ ያ ፡ ሰው ፡ መርዶክዮስ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ እያለ ፡ ስለ ፡ ኼደ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ ታላቅ ፡ ኾኖ ፡ ነበርና ፡ የመርዶክዮስም ፡ ዝና ፡ በያገሩ ፡ ሹሉ ፡ ተሰምቶ ፡ ነበርና ።

5 ፤ አይሁድም ፡ ጠላቶቻቸውን ፡ ሹሉ ፡ በሰይፍ ፡ እየመቱ ፡ ገደሏቸው ፡ አጠፏቸውም ፤ በሚጠሏቸውም ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ወደዱ ፡ አደረጉባቸው ።

6 ፤ አይሁድም ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ ዐምስት ፡ መቶ ፡ ያኽል ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ፡ አጠፉም ።

7 ፤ 8 ፤ ፈርሰኔስ ፡ ደልፎን ፡ ፋስጋ ፡ ፋረዳታ ፡

9 ፤ በርያ ፡ ሰርባካ ፡ መርመሲማ ፡ ሩፋዮስ ፡ አርሳዮስ ፡ ዛቡታዮስ ፡ የሚባሉትን ፡

10 ፤ የሐመዳቱን ፡ ልጅ ፡ የአይሁድን ፡ ጠላት ፡ ዐሥሩን ፡ የሐማን ፡ ልጆች ፡ ገደሉ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝበዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ።

11 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ የተገደሉት ፡ ሰዎች ፡ ቍጥር ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ መጣ ።

12 ፤ ንጉሡም ፡ ንግሥቱቱን ፡ አስቴርን ፡- አይሁድ ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ ዐምስት ፡ መቶ ፡ ሰዎችንና ፡ ዐሥሩን ፡ የሐማ ፡ ልጆች ፡ ገደሉ ፡ አጠፏቸውም ፤ በቀሩትስ ፡ በንጉሡ ፡ አገሮች ፡ እንዴት ፡ አድርገው ፡ ይኾን! አኹንስ ፡ ልመናሽ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ይሰጥሻል ፤ ሌላስ ፡ የምትሸው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ይደረጋል ፡ አላት ።

13 ፤ አስቴርም ፡- ንጉሡን ፡ ደስ ፡ ቢያሠኘው ፡ በሱሳ ፡ የሚኖሩ ፡ አይሁድ ፡ ዛሬ ፡ እንደተደረገው ፡ ትእዛዝ ፡ ነገ ፡ ደግሞ ፡ ያድርጉ ፤ ዐሥሩም ፡ የሐማ ፡ ልጆች ፡ በግንድ ፡ ላይ ፡ ይሰቀሉ ፡ አለች ።

14 ፤ ንጉሡም ፡ ይህ ፡ ይደረግ ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ፤ ዐዋጅም ፡ በሱሳ ፡ ተነገረ ፤ ዐሥሩንም ፡ የሐማን ፡ ልጆች ፡ ሰቀሉ ።

15 ፤ በሱሳም ፡ የነበሩ ፡ አይሁድ ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ በዐሥራ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ ደግሞ ፡ ተሰብስበው ፡ በሱሳ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ያኽል ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝበዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ።

16 ፤ የቀሩትም ፡ በንጉሡ ፡ አገር ፡ ያሉ ፡ አይሁድ ፡ ተሰብስበው ፡ ለሕይወታቸው ፡ ቆሙ ፡ ከጠላቶቻቸውም ፡ ዐረፉ ፤ ከሚጠሏቸውም ፡ ሰባ ፡ ዐምስት ፡ ሺሕ ፡ ገደሉ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝበዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ።

17 ፤ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ በዐሥራ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ይህ ፡ ተደረገ ፤ በዐሥራ ፡ አራተኛውም ፡ ቀን ፡ ዐረፉ ፡ የግብግና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ አደረጉ ።

18 ፤ በሱሳ ፡ የነበሩት ፡ አይሁድ ፡ ግን ፡ በዐሥራ ፡ ሦስተኛውና ፡ በዐሥራ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ ተሰበሰቡ ፤ በዐሥራ ፡ ዐምስተኛውም ፡ ቀን ፡ ዐረፉ ፡ የመጠጥና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ አደረጉት ።

19 ፤ ስለዚህም ፡ በመንደሮችና ፡ ባልተመሸጉ ፡ ከተማዎች ፡ የሚኖሩ ፡ አይሁድ ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ ዐሥራ ፡ አራተኛውን ፡ ቀን ፡ የደስታና ፡ የመጠጥ ፡ የመልካምም ፡ ቀን ፡ ርስ ፡ በርሳቸውም ፡ ስጦታ ፡ የሚሰጣጡበት ፡ ቀን ፡ ያደርጉታል ።

20 ፤ መርዶክዮስም ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ጻፈ ፡ በንጉሡም ፡ በአርጤክስስ ፡ አገሮች ፡ ሹሉ ፡ በቅርብና ፡ በሩቅ ፡ ወዳሉት ፡ አይሁድ ፡ ሹሉ ፡ ደብዳቤዎችን ፡ ላከ ።

21 ፤ በየዓመቱም ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ ዐሥራ ፡ አራተኛውና ፡ ዐሥራ ፡ ዐምስተኛው ፡ ቀን ፡

22 ፤ አይሁድ ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ ዕረፍትን ፡ ያገኙበት ፡ ቀን ፡ ወሩም ፡ ከሐዘን ፡ ወደ ፡ ደስታ ፡ ከልቅሶም ፡ ወደ ፡ መልካም ፡ ቀን ፡ የተለወጠበት ፡ ወር ፡ ኾኖ ፡ ይጠብቁት ፡ ዘንድ ፡ የግብግና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ ርስ ፡ በርሳቸውም ፡

ስጦታ : የሚሰጣቸውበትና : ለድካሞች : ስጦታ : የሚሰጡበት : ቀን : ያደርጉት : ዘንድ : አዘዛቸው ::

23 ፤ አይሁድም : ለመሥራት : የዠመሩትን ፥ መርዶክዮስም : የጻፈላቸውን : ያደርጉ : ዘንድ : ተቀበሉት ፤

24 ፤ አጋጋዊው : የሐመዳቱ : ልጅ : የአይሁድ : ኸሉ : ጠላት : ሐማ : አይሁድን : ያጠፋ : ዘንድ : ተተንኸሎ : ነበር ፤ ሊደመስላቸውና : ሊያጠፋቸውም : ፉር : የሚባል : ዕጣ : ጥሎ : ነበር ::

25 ፤ አስቴርም : ወደንጉሡ : ፊት : በገባች : ጊዜ : በአይሁድ : ላይ : የተተነከሰው : ክፉ : ተንከሰ : በራሱ : ላይ : እንዲመለስ ፥ ርሱና : ልጆቹም : በግንድ : ላይ : እንዲሰቀሉ : በደብዳቤው : አዘዘ ::

26 ፤ ስለዚህም : እነዚህ : ቀኖች : እንደ : ፉር : ስም : ፉሪም : ተባሉ :: በዚህም : ደብዳቤ : ስለተጻፈው : ቃል : ኸሉ ፥ ስላዩትና : ስላገኛቸውም : ነገር : ኸሉ ፥

27 ፤ 28 ፤ አይሁድ : እነዚህን : ኸሉት : ቀኖች : እንደ : ጽሕፈቱና : እንደ : ጊዜው : በየዓመቱ : ይጠብቁ : ዘንድ ፥ እነዚህም : ቀኖች : በየትውልዳቸውና : በየወገናቸው : በያገራቸውም : በየከተማቸውም : የታሰቡና : የተከበሩ : ይኸኑ : ዘንድ ፥ እነዚህም : የፉሪም : ቀኖች : በአይሁድ : ዘንድ : እንዳይሻሩ ፥ መታሰባቸውም : ከዘራቸው : እንዳይቁረጥ ፥ በራሳቸውና : በዘራቸው : ወደ : እነርሱም : በተጠጉት : ኸሉ ፥ ላይ : እንዳይቀር : ሥርዐት : አድርገው : ተቀበሉ ::

29 ፤ የአቢካኢልም : ልጅ : ንግሥቱቱ : አስቴርና : አይሁዳዊው : መርዶክዮስ : ይህችን : ስለ : ፉሪም : የምትናገረውን : ኸሉተኛዬቱን : ደብዳቤ : በሥልጣናቸው : ኸሉ : ያጸኗት : ዘንድ : ጻፉ ::

30 ፤ ደብዳቤዎቹንም : በአርጤክስስ : መንግሥት : በመቶ : ኻያ : ሰባቱ : አገሮች : ወዳሉ : አይሁድ : ኸሉ : በሰላምና : በእውነት : ቃል : ላኩ ::

31 ፤ እነዚህንም : የፉሪም : ቀኖች ፥ አይሁዳዊው : መርዶክዮስና : ንግሥቱቱ : አስቴር : እንዳዘዙ ፥ ለራሳቸውና : ለዘራቸውም : የጸማቸውንና : የልቅሷቸውን : ነገር : ለማክበር : እንደ : ተቀበሉ ፥ በየጊዜያቸው : ያጸኑ : ዘንድ : ጻፉ ::

32 ፤ የአስቴርም : ትእዛዝ : ይህን : የፉሪምን : ነገር : አጸና ፤ በመጽሐፍም : ተጻፈ ::

\_\_\_\_\_ መጽሐፈ : አስቴር ፥ ምዕራፍ : 10 ፥ \_\_\_\_\_

ምዕራፍ : 10 ::

1 ፤ ንጉሡም : አርጤክስስ : በምድርና : በባሕር : ደሴቶች : ላይ : ግብር : ጣለ ::

2 ፤ የኅይሉና : የብርታቱም : ሥራ : ኸሉ : ንጉሡም : እስከ : ምን : ድረስ : እንዳከበረው : የመርዶክዮስ : ክብር : ታላቅነት ፥ በሜዶንና : በፋርስ : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

3 ፤ አይሁዳዊውም : መርዶክዮስ : ለንጉሡ : ለአርጤክስስ : በማዕርግ : ኸሉተኛ : ነበረ ፤ በአይሁድም : ዘንድ : የከበረ ፥ በብዙ : ወንድሞችም : ዘንድ : የተወደደ ፥ ለሕዝቡም : መልካምን : የፈለገ ፥ ለዘሩም : ኸሉ : በደኅና : የተናገረ : ነበረ ❖